

ዘላለማዊ ፕሮጂክት

«እስላም የማያረጅና የመጠቀሚያ ጊዜው የማያበቃ ዘላለማዊ ፕሮጂክት ያለው ተለዋጭ ሕይወት ነው። አንዳንዶች ጥንታዊ አድርገው የሚመለከቱት ከሆነ በተጨማሪም በጊዜና በስፍራ የማይገደብ አዲስና የመጨመር ዘመን ሃይማኖትም ነው። እስላም ደራሽ የአመለካከት ማህበረሰብ ወይም አላፊ ፋሽን አይደለም፤ ምጽኦቱንም መጠበቅ ይቻላል . . . የዓለም ስልጣኔ አመራር ዳግም ወደ ምሥራቅ መመለሱ አይሆንም ተብሎ አይገመትም። «በርሃን ከምሥራቅ ይመጣል» የሚለው ብሂል አሁንም እንዳለ ነው።»

ዶ/ሙራድ ሆፍማን
ጀርመናዊ አምባሳደር



የመንፈስ ባደነትን መምላት

«በግል ሕይወቴ አንድ ወቅት ላይ፣ በጭንቀትና በውጥረት ብዙ ስለታይ ከቆየሁና የውስጤን ባደነት ለመሙላት ከፍተኛ ዝግጁነት ከተሰማኝ በኋላ፣ አላህ በወሰን የለሽ ዕውቀቱን በጥራታው ጸጋውን አድሎኝ መስለም ሆነክ። ከመስለሜ ወጪት በሕይወቴ ውስጥ የፍቅርን ትርጉም የማውቅ አልነበርኩም። ቁርአንን ባነበብኩ ጊዜ ግን የበዛ የእዝነት የርሃራሄና የመተሳሰብ ጎርፍ ሲያጥለቀልቀኝ ተሰማኝ። ልዩ ውስጥም የፍቅር ዘላለማዊነት ስሜት ሲሰርጽ ይሰማኝ ጀመር። ወደ እስላም የመራኝም ሊቃውሙት የማይቻለው የአላህ ፍቅር ነው።»

ጄፍሪ ላንግ ሆፍማን
አሜሪካዊ የማቴማቲክስ ሊቅ



አትቦድል፣ ነፍስህን ከመጉዳትና ከመበደልም ተጠንቀቅ፤ የደሰተኝነትን መንገድ፣ የዘላለማዊ መታደልን መንገድ ያዝ። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

أَمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ {النحل: 97}

«ከወንድ ወይም ከሴት፣ እርሱ አማኝ ኾኖ በጎን የሠራ፣ መልካም ኑሮን በእርግጥ እናኖረዋለን፤ ይሠሩትም ከነበሩት ነገር በመልካሙ ምንዳቸውን እንመነዳቸዋለን።» [አልነሐል: 97]

እነሆማ ይህ ነው መንገዱ . . . ጠበቅ አድርገህ ያዘው፤ የዱንያ ሕይወትህን በደስተኝነት ምልዓት፣ በእርጋታ፣ በእፎይታና በእርካታ ኑር። አላህ (ሱ.ወ.) ዘንድ ያለው በላጭና ዘላለማዊ መሆኑንም አትርሳ። የወዲያኛው የአክራ ሕይወት እርካታና እፎይታ ዘላለማዊው እርካታና እፎይታ ነው። በዱንያ የመታደልንና በአክራም የመታደልን መንገድ ጌታችንና አምላካችን አላህ (ሱ.ወ.) አንድ ብቸኛ መንገድ አድርጎታል። የተቀሩት ሌሎች መንገዶችን በዱንያ እድለ ቢስነትን በአክራ እሳተ ገሀነምን ያካተቱ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል።

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ لُحُومًا مَّعِيشَةً صَنَاقًا وَنُحُورَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ {طه: 125-126}

«ከግሣጺያም የዞረ ሰው፣ ለርሱ ጠባብ ኑሮ አልለው፣ በትንሣኤም ቀን ዕውር ኾኖ እንቀሰቅሰዋለን። ፦ ጌታዬ ሆይ! ለምን ዕውር አድርገህ አስነሳኸኝ? በእርግጥ የማይ የነበርኩ ስኾን ይላል።» [ጣሃ: 124-125]

በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

قَالَ كَذٰلِكَ أَتٰتَكَ ءَايٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسِي ۗ ﴿١٢٦﴾ {طه: 126}

«(ነገሩ) እንደዚሁ ነው፤ ታምራታችን መጣችልህ፤ ተውካትም፤ እንደዚሁም ዛሬ ትትተዋለህ፤ ይለዋል።» [ጣሃ: 126]

ይህን መንገድ ከመርሳት ወይም ሆን ብለህ ከመዘናጋት በእጅጉ ተጠንቀቅ . . . የደስተኝነትና የመታደል መንገድ ይህ ነው።

እነሆማ መንገዱ ይህ ነው . . . ጉዞው በአላህ ተውሒድና ተውሒዱን በአካላዊ ተግባራት በማረጋገጥ፣ በሁሉም ነቢያትና መልአክተኞችም በማመን ልብ ውስጥ የሚጀምር፣ ከዚህ ተነስቶ በአክራ ዘላለማዊ ተድላና ደስታ የሚያበቃ ጉዞ ነው። የጉዞው መነሻ ሁለቱን ቃላት ምስክርነት በልብ አምኖ በአንደበት መናገር ነው። እነሱም «አሽሀዱ አን ላ እላህ እልላላህ ወአንነ ሙሐመደን ረሱሉላህ» የሚሉ ቃላት ናቸው። ከአላህ በስተቀር ሌላ እውነተኛ አምላክ አለመኖሩንና ሙሐመድም የአላህ መልአክተኛ መሆናቸውን እመስክራለሁ ማለት ነው። ጉዞው በዚህ ቃለ ምስክርነት ተጀምሮ ከነቢዩ ﷺ አብሮነት ጋር ጀነት ውስጥ ወደ አላህ (ሱ.ወ.) ፊት በመመልከት ተድላና ደስታ የሚጠናቀቅ ጉዞ ነው። እናም አሁኑኑ፦ «አሽሀዱ አን ላ እላህ እልላላህ ወአንነ ሙሐመደን ረሱሉላህ» በል . . . ሕይወትህን በደስተኝነት ኑር፤ በደስተኝነትም ሙት፤ ከመቃብርህም ተነስተህ ወደ ዘላለማዊ ተድላና ደስታ ጀነቶች አቅና . . . እነሆማ መንገዱ ይህ ነው። . . . ይዘህ ካልተንዘክበት ግን መልአክተኛው ያለበት ግልጥ ባለ ሁኔታ የአላህን መልአክት (ሱ.ወ.) ማድረስ ብቻ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

إِنِّي نَزَّلْتُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا خَضِرًا نَّحْبُوهُ فَآتَيْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْمَاءَ حَمِئًا ﴿٥٧﴾ {هود: 57}

«(በትዞሩም፣ በርሱ ወደ እናንተ የተላከሁበትን ነገር በእርግጥ አድርሼላችኋለሁ፤ ጌታዬም ሌላችሁን ሕዝብ ይተካል፤ ምንም አትጎዱትምም፤ ጌታ በነገሩ ሁሉ ላይ ተጠባባቂ ነውና (በላቸው)።» [ሁድ: 57]

ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፤ ሙሐመድ የአላህ መልአክተኛ ናቸው

«አላህን ካወቅህና መኖሩን ካመንክ፣ እስላም አላህ ከደም ጀምሮ ይበልጥ ወደ አንተ የቀረበ ነው ይለሃል። እናም በአንተና በፈጣሪህ መካከል አገናኝ ወይም ጉዳይ አስፈጻሚ አማላጅ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ኃጢአትህን ተናገዘህለት ንስሐህን የሚቀበልህ ቁስም ሆነ አምልኮ እዚያ ውስጥ ብቻ እንጂ የማይፈጸም ቤተመቅደስም አስፈላጊ አይሆኑም።»



ዶናልድ ረኮዌል
አሜሪካዊ ባለቅኔ